

አመራ

I,2 1) *monstrare , ostendere , significare , indicare , ይለምር :* በእግዚር : ወይለምር : በቁጽብት : እኩብድ : σημαίνει, διδάσκει Prov. 6,13; impudicarum est እምር : በእኩብኩሸን : በሥራቅ : F.M. 34,8; c. Acc. pers., alicui, ut: ይለምርው : በእዲሁ : ከንድነው ከንድነው : ከንድነው : ከንድነው : Jsp. p. 284; እመራኬ : በቁጥረዋቸት : *significavit mihi duobus signis* Did. 29; c. ነዕላ : vel ነበር : rei (hinweisen auf etwas): እስመዝ : (nam hoc) ይለምር : ነዕላ : ጥጥ : እንተያከሰ : Jsp. p. 287; እዕደንቻት : እሉ : እመራ : ነበር : የተክሳለ : Kedr f. 17. a) *signum dare tuba* (aliás ተእመራ :): ተእመራ : በቁል : ቅርን : Jer. 4,5; (v. ተእመራ :). b) *significare vel indicare aliqua re aliquid*, c. dupl. Acc.: ይለምር : ደእስ : ለከይሳ : ነገር : ቅጥጥ : እንተ : የከዥ-ለዋ : ለይማኖት : Phlx. 37, vel c. Acc. et ለነበር :; ut: እመራ : ባሕሪ : ለነበር : ወርሱት : በአትዥ-ና : ወዕዥ-ለዋ-ት : ለነበር : መከራ-ት : (*mari significavit vitam solitariam , procellis tentationes*) Phlx. 28. 2) indicate vel significare alicui, i.e. *notum facere* alicui, *edocere* aliquem, c. dupl. Acc. , γνωρίζειν Ps. 24,4; ይለምረክ : ፍጥጥ : Prov. 22,19; 2 Petr. 1,16 (ubi Platt እኩመርኬ : habet); Hen. 7,1; Kuf. 2; c. Acc. pers.: እምር : ለጽጋቅ : Prov. 9,9; ስበ : ተእመራ : በአትተት : ወዳንዥ : እምኬየ : እምኬኬ : Jsp. p. 300; seq. Subj. Matth. 3,7. 3) *demonstrare*, ut: ይለምር : ከመ : seq. Indic., Chrys. (crebro). – *Voc. Ae.* : እመራ : ኪ : እመለከተ :

Bibliography

Revisions

- Pietro Maria Liuzzo *fixed nesting, testing login persistence* on 17.7.2017
- Andreas Ellwardt *last updated txt file and doc file of Lexicon* on 19.4.2017
- Pietro Maria Liuzzo *exported from lexicon to XML* on 16.1.2017
- Pietro Maria Liuzzo *updated lexicon XML file adding nested senses* on 16.1.2017
- Andreas Ellwardt *updated txt file and doc file of Lexicon* on 22.11.2016